









# KC SCRIPT PORTAL በፍጥነት የመጀመሪያ መመሪያ። የሰነድ ጥያቄ

ይህ በፍጥነት የመጀመሪያ መመሪያ የፍርድ ቤት ሰነድ ቅጂ እንዴት እንደሚጠይቁ ያሳያል።

<p>1. በመነሻ ገጹ ላይ የፍርድ ቤት መዝገቦች መጠየቂያ ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።</p>	 <p>Request Court Records</p>																																								
<p>2. በማስገቢያ ርእስ ሳጥን ላይ ጥያቄዎን ይግለጹ።</p>																																									
<p>3. ሰረዘችን ጨምሮ የመዝገብ ቁጥሩን ያስገቡ። ፍለጋን ጠቅ ያድርጉ።</p>																																									
<p>4. የሰነዶች ቁልፍን ጠቅ ያድርጉ።</p>																																									
<p>5. ከሰነዱ ቀጥሎ ያለውን የማረጋገጫ ሳጥን ጠቅ ያድርጉ።</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sub</th> <th>Date</th> <th>Document Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>-</td><td>03/07/18</td><td>CASE SETTING</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>-</td><td>03/07/18</td><td>Comment Entry</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>-</td><td>03/07/18</td><td>FILING FEE ASSESSED</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>1</td><td>03/07/18</td><td>Information</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>2</td><td>03/07/18</td><td>Order for Warrant</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>3</td><td>03/21/18</td><td>Notice of Scheduling</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>4</td><td>03/21/18</td><td>Attachment</td></tr> <tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>5</td><td>03/21/18</td><td>Criminal No Contact Order</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>6</td><td>03/21/18</td><td>Initial Arraignment</td></tr> </tbody> </table>		Sub	Date	Document Name	<input type="checkbox"/>	-	03/07/18	CASE SETTING	<input type="checkbox"/>	-	03/07/18	Comment Entry	<input type="checkbox"/>	-	03/07/18	FILING FEE ASSESSED	<input type="checkbox"/>	1	03/07/18	Information	<input type="checkbox"/>	2	03/07/18	Order for Warrant	<input type="checkbox"/>	3	03/21/18	Notice of Scheduling	<input type="checkbox"/>	4	03/21/18	Attachment	<input checked="" type="checkbox"/>	5	03/21/18	Criminal No Contact Order	<input type="checkbox"/>	6	03/21/18	Initial Arraignment
	Sub	Date	Document Name																																						
<input type="checkbox"/>	-	03/07/18	CASE SETTING																																						
<input type="checkbox"/>	-	03/07/18	Comment Entry																																						
<input type="checkbox"/>	-	03/07/18	FILING FEE ASSESSED																																						
<input type="checkbox"/>	1	03/07/18	Information																																						
<input type="checkbox"/>	2	03/07/18	Order for Warrant																																						
<input type="checkbox"/>	3	03/21/18	Notice of Scheduling																																						
<input type="checkbox"/>	4	03/21/18	Attachment																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	5	03/21/18	Criminal No Contact Order																																						
<input type="checkbox"/>	6	03/21/18	Initial Arraignment																																						
<p>6. ለእያንዳንዱ ሰነድ የቅጂ ብዛት፣ የማቅረቢያ መንገድና የቅጂ አይነት ያስገቡ።</p>																																									
<p>7. ለማዘዝ አክል የሚለውን ቁልፍ ጠቅ ያድርጉ።</p>																																									



# KC SCRIPT PORTAL በፍጥነት የመጀመሪያ መመሪያ። የሰነድ ጥያቄ

8. ጥያቄዎን ይገምግሙ።  
ወደ ጋሪዎ ለመጨመር ትእዛዝ  
አስገባ የሚለውን ቁልፍ ጠቅ  
ያድርጉ።

## Documents

Expedite	Case Number	Sub	Filing Date	Name	Pages	Comment	Copies	Delivery	Copy Type	Item Cost
<input type="checkbox"/>	15-2-28905-5	17	02/09/16	Notice of Hearing	2		1			\$0.50
<input type="checkbox"/>	15-2-28905-5	32A	03/23/16	Order Denying Motion / Petition	1		1			\$0.25

Your Cost: \$0.75

[Submit Order](#)